

# የፌዴራል ጠ/ሚኒስትሩና የአብክመ የሽግግር ፕሬዝደንት ዶ/ር አቢይ አህመድ ሹመት ሰጡ

አምባቸው ደጅኔ

መግቢያ፡- ማሽላ እያረረች ትስቃለች። እንደደም በየዋህነቷ ውኃ ይወስዳታል። የሣር ክዳኑ በሰላሳበት ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ዝናብ ጠብ ባለ ቁጥር ይበሰብሳሉ። በሰፊ ማኅበራዊ ተራክቦውና በአካታችነቱ ምክንያት ለሠርጎ ገቦች የተመቻቸና በሁሉም ዘንድ የሚነገር ቋንቋ ተጠቃሚ የሆነ ማኅበረሰብ ለተንኮለኞችና ለሄረኞች ክፍት በመሆኑ እጅጉን ይጎዳል። የአማራ ዕጣ ይህ ነው።...

ዚቀኛ ቁም ነገር ፡- በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ላይ በቅርቡ በደረሰው አሳዛኝ ክስተት የፌዴራሉ መንግሥት ጠቅላይ ሚኒስትር እጅግ አዝናዋል። መፈንቅለ መንግሥት አድራጊዎቹ በጄኔራል አሳምነው ጽጌ እየተመሩ የአማራን መንግሥት ከተቆጣጠሩ በኋላ የፌዴራሉንና ከዚያም አልፎ የዓለምን መንግሥታት ዋና ጽ/ቤት ኒዮርክ ድረስ በመሄድ መላውን ዓለም ለመቆጣጠር ሃሳብ እንደነበራቸው ለማወቅ ተችሏል። ይህ ሁኔታ የተረጋገጠው ከሚቹ ጄኔራል ኪስ ውስጥ የተገኘው የጽሑፍ መረጃ ነው።

ብአዴን የተሰኘው የመላው አማራ ሕዝብ ተወካይ ለጠ/ሚኒስትሩ ባቀረበው ማመልከቻ መሠረት ቀጣዩ ሹመት በፌዴራሉ ቁንጮ ኃላፊዎች ጸድቆ ከጥቂት ቀናት በኋላ ተግባራዊ እንደሚሆን ይጠበቃል። ተግባራዊ የሚሆነውም በጨፌ አሮሚያና በአነግ ሾኔ ጉባኤዎች ጸድቆ እንዲሁም በጃቀር ሞሀመድ ዕውቅና አግኝቶ በአኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ሲተላለፍ ነው። ሹመቱን እነሆ!

1. ሌሊህ ዋቅቶላ - የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት (አብክመ) ፕሬዝደንት
2. ጫልቱ መገርሣ - የአብክመ የምክር ቤት አፈ ጉባኤ
3. ፈይህ ኩምሣ የአብክመ ም/ፕሬዝደንት
4. ኮሎኔል ቀልቤህ ቱራ የአብክመ የፀጥታ ዘርፍ ኃላፊ
5. ሻሸቱ ጉርሜሣ የአብክመ የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ
6. ኮሎኔል ጫላ ጉርሙ የአብክመ ፖሊስ ኮሚሽን ዋና አዛዥ
7. ዶ/ር ጁላ ለሜሣ የአብክመ የጤና ዘርፍ ኃላፊ
8. አቤቤ ሶራ የአብክመ የሕግ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ
9. ናሲሴ አመንቴ የአብክመ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ
10. መርዳሣ ጉርሜሣ የአማራ መገናኛ ብዙኃን ዳይሬክተር
11. በጂጋ ቶሎሣ በም/ር/መ ማዕረግ የአብክመ ፕሬዝደንት የሕግ አማካሪ
12. በሌቻ ደንደአ የአብክመ የኮሚዩኒኬሽን ዘርፍ ኃላፊ
13. በያን ደቻሣ በአብክመ የ666 ኅብዕ ጉዳዮች አስፈጻሚ ቢሮ ተጠሪ
14. ሐጎስ ገመቹ የአብክመ ቅርስና ቱሪዝም ምዝበራና ውድመት “መከላከል” ቢሮ ኃላፊ
15. ፍትዊ ግደይ የፌዴራልና የአብክመ ምክር ጉባኤ ሰብሳቢ
16. አመንሲሳ በዳዳ የአብክመ የውኃ ሀብት ቢሮ ኃላፊ
17. ዳባ ኢብሣ የአብክመ ትራንስፖርት ዘርፍ ኃላፊ
18. መሀመድ ጃርሣ በም/ር/መ ማዕረግ የአብክመ የፖለቲካና ማኅበራዊ ጉዳዮች አማካሪ
19. ዋቀሩ ቡልቶ የአብክመ አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ
20. ባይሣ ፊጣ የአብክመ ስፖርት ቢሮ ኃላፊ
21. ቶኩማ ቱሉ የአብክመ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ
22. ጃሰታ ጎንፋ የአብክመ የግብርና ቢሮ ኃላፊ
23. ሙብራህቱ በዳዳ የአብክመ የድንበር ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ
24. ኩምሣ ፈየራ የአብክመ የመንገድ ሥራዎች ዘርፍ ኃላፊ
25. ስንሻው አበረ ሁንዱማ የአብክመ የኢንቬስትመንት ቢሮ ኃላፊ
26. አገሩ አበረ ሐጎስ በአብክመ የወልቃይትና ራያ አስመላሽ መንግሥታዊ ኮሚቴ ሰብሳቢ
27. ....

መነሻው ቀልድ የመሰለ መድረሻው ግን ከእውነቱ ያልራቀ የዛሬ ታሪካችን ይህን ይመስላል። ነገ ደግሞ ሌላ ቀን ነው። ቀሪ ያየዋል። አያስቸኩልም። በቀልድ ውስጥ ሊታሰብባቸው የሚገቡ ቁም ነገሮች መኖራቸውን ግን ልባም ልብ ይበለው። ዓላማው ከሰዎች ምንነት ሳይሆን ከስንኩል አስተሳሰቦችና ከገለጻ የዘረኝነት አካሄድ ጋር የሚገናኝ መሆኑንም አብሮ ልብ ማለት ተገቢ ነው። እንጂ ለሰም ለሰምም ጋዲሣ ጫላ የሚባል አማራና ተሾመ አበበ የሚባል አሮሞ ባለባት ድንቅ ሀገር ውስጥ ምን የሚያስገርም ነገር አለ?